

29 ዓመት ቁጥር 2

29th Year N^o 2



ባህር ዳር ታህሳስ 10 ቀን 2017 ዓ.ም
Bahir Dar, 19th Day of December 2024

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት

ዝክረ-ሕግ
ZIKRE HI

OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE
IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

የአንዱ ዋጋ 374.90 ብር Unit Price	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ 312 P.o. Box
------------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------

<u>ማውጫ</u>	<u>CONTENT</u>
<u>ደንብ ቁጥር ፪፻፲፰ /፪ሺ፲፯ ዓ/ም</u> የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት ግንባታ ልዩ የግዥ አፈጻጸም መወሰኛ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ	<u>Regulation No.218/2024</u> The Amhara National Regional State Head of Government Office Construction Special Procurement Implementation Determination, Council of Regional Government Regulation

<u>ደንብ ቁጥር ፪፻፲፰/፪ሺ፲፯ ዓ/ም</u>	<u>REGULATION No.218/2024</u>
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት ግንባታ ልዩ የግዥ አፈጻጸምን ለመወሰን የወጣ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ	A COUNCIL OF REGIONAL GOVERNMENT REGULATION ISSUED TO PROVIDE FOR THE DETERMINATION OF REGIONAL GOVERNMENT HEAD OFFICES CONSTRUCTION SPECIAL PROCUREMENT IMPLEMENTATION IN THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE.

የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር እና የሚመሩት መስተዳድር ምክር ቤት በክልሉ ሕገ መንግስት የተጣለበትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ይችላል ዘንድ ለዚህ የሚመጥን ለአገልግሎት አሰጣጥ ምቹ እና ደረጃውን የጠበቀ የርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት መገንባት ያለበት መሆኑ ስለታመነበት፤

ግንባታው ከሚኖረው ክልላዊ ፋይዳ እንዲሁም ከፍተኛ ወጭ የሚጠይቅ መሆኑ እና የክልሉን ሕዝብ ባህልና አኗኗር በሚያንፀባርቅ መልኩ በጥራት ይገነባ ዘንድ የአመራሩን የእለት ከእለት ክትትልና ድጋፍ የሚጠይቅ በመሆኑ፤

በርዕሰ መስተዳደር ጽ/ቤት ግንባታ ከደህንነት ጉዳዮች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮችን ያሉ በመሆኑ እና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፩፻፸፱/፪ሺ፫ አንቀጽ ፫ ንዑስ አንቀጽ ፪(ሀ) ተመሳሳይ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ በልዩ ሁኔታ በልዩ ግዥ አፈጻጸም እንዲስተናገዱ የሚፈቅድ በመሆኑ፤

የጽ/ቤቱ ግንባታ ደረጃ እና ከሚጠይቀው የቴክኖሎጂ ደረጃ አኳያ እንዲሁም በጥራትና በአጭር ጊዜ ተጠናቆ ለታሰበለት አላማ እንዲወልድ ለማድረግ ይቻላል ዘንድ ርዕሰ መስተዳድሩ ወይም በርዕሰ መስተዳድሩ የሚወከል ሰው የግንባታ ሥራውን ከመደበኛ የግዥ ዘዴ በተለየ ሁኔታ የሚመራበት ልዩ የግዥ ደንብ ማወጣት በማስፈለጉ፤

Whereas; it is believed to be constructed , a suitable and up-to-date Head of Government Office in order for the Regional Head of Government and the Council of Government to properly fulfill the responsibilities assigned to them by the Constitution of the State;

Whereas; it requires daily supervision and support from the leadership to be built the construction with a high quality where it has great regional benefit and high cost, and reflects the culture and lifestyle of the people of the region;

Whereas; there are issues related to security in the construction of the Head Government Office and where Article 3 Sub-Article (2)(a) of the Amhara National Regional State Procurement and Asset Management Proclamation No. 179/2011 allows for special procurement procedures to be implemented in special circumstances;

Whereas; it is compulsory to establish a special procurement regulation under which the Head of Government or a person designated by the Head of Government shall conduct the construction work differently from the regular procurement method, in order to ensure that the construction of the office is completed in a quality manner and in a short time, in accordance with the required level of technology and the intended purpose;

የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በብሔራዊ ክልሉ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፰ ንዑስ አንቀጽ /፯/ እና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፩፻፸፱/፪ሺ፫ ዓ/ም አንቀጽ ፳፪ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት ይህንን ደንብ አወጥቷል።

NOWHEREFORE; the Council of the Amhara Regional Government, in accordance with the powers vested in it under Article 58, Sub-Article 7 of the Constitution of the National Region State and Article 62, Sub-Article (1) of the Amhara National Regional State Procurement and Property Administration Proclamation No. 179/2011 has issued this regulation.

ክፍል አንድ ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ «የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕስ መስተዳድር ጽ/ቤት የግንባታ ስራ ልዩ የግዥ አፈጻጸም ደንብ ቁጥር ፪፻፲፰/፪ሺ፲፯ ዓ/ም ተብሎ» ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

፩/ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፦

(ሀ) «ግዥ» ማለት ዕቃዎችን፣ የምክር አገልግሎቶችን፣ ከምክር አገልግሎት ውጭ የሆኑ አገልግሎቶችን እና የግንባታ ዘርፍ ሥራዎችን በመግዛት፣ በኪራይ፣ በሊዝ ስምምነት ወይም በማናቸውም ሌላ ተመሳሳይ ውል ማግኘት ነው፤

(ለ) «የዕቃ ዋጋ» ማለት አንድን ዕቃ ለማግኘት የሚከፈል አጠቃላይ ወጪ ሲሆን ከዕቃው ጋር ግንኙነት ያለውን እና ከዕቃው ዋጋ ያነሰ ዋጋ ያለው የተከለ፣ የትራንስፖርት፣ የጥገና እና ሌላ ተመሳሳይ ከምክር ወጪ የሆነ አገልግሎት ዋጋን ይጨምራል፤

(ሐ) «የአገልግሎት ዋጋ» ማለት አንድን ከምክር አገልግሎት ውጭ የሆነ አገልግሎት ለማግኘት

Part One

General Provisions

1. Short Title

This regulation may be cited as “The Amhara National Regional State Head of Government Office Construction Works Special Procurement Implementation Regulation No. 218/2024”.

2. Definition

1.Unless the context requires otherwise, in this regulation:-

(A) "Procurement" means the acquisition of goods, consulting services, non-consulting services and construction works by purchase, rental, lease agreement or any other similar contract;

(B) "Price of Goods" means the total cost of acquiring a good, including the cost of installation, transportation, maintenance and other similar non-consultative services related to the good and less than the cost of the good;

(C) "Service Cost" means the total cost of obtaining a service other than a consultancy service, including the

የሚከፈል አጠቃላይ ወጪ ሲሆን ከአገልግሎቱ ጋር የሚቀርብ ከአገልግሎቱ ዋጋ ያነሰ ዋጋ ያለውን ዕቃ ወይም የግንባታ ዘርፍ ሥራ ዋጋን ይጨምራል፤

(መ) «የምክር አገልግሎት» ማለት አማካሪዎች ያላቸውን ሙያዊ ክህሎት በመጠቀም የሚሰጡት የጥናት፣ የዲዛይን እና ቁጥጥር፣ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን የማደራጀት፣ ለደንበኞች ምክር የመስጠት፣ ስልጠና የመስጠት እና እውቀትን የማስተላለፍ የመሳሰሉት የአማካሪነት ባህሪ ያለው የአዕምሮ አገልግሎት ነው፤

(ሠ) «የግንባታ ሥራ» ማለት ከሕንጻ፣ ከመንገድ፣ ከድልድይ፣ ከግድብ፣ ከወደብ፣ ከአውሮፕላን ማረፊያ፣ ከውሃ ሥራዎች፣ ወይም ከሌሎች መሰረተ ልማት ሥራዎች ጋር በተያያዘ የሚከናወን አዲስ ግንባታ፣ የመልሶ ግንባታ፣ ደረጃ የማሳደግ፣ የማፍረስ፣ የጥገና ወይም የማደስ ሥራ ሲሆን የዲዛይን እና ግንባታ፣ የኮንስትራክሽን ማኔጅመንት፣ የተርጓሚ እና የመሳሰሉ ውሎችን ይጨምራል፤

(ረ) «ጨረታ» ማለት የግዥ ወይም የንብረት ሽያጭ ማስታወቂያ ይፋ ከሆነበት ወይም ጥሪ ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ አሸናፊው ተለይቶ ውል እስኪፈረም ድረስ ያለው የግዥ አፈፃፀም ወይም የንብረት ሽያጭ ሂደት ነው፤

(ሰ) «ተወዳዳሪ » ማለት በመንግሥት ግዥ ወይም በንብረት ሽያጭ ላይ እንዲሳተፍ የተጋበዘ ወይም በጨረታ ለመሳተፍ ፍላጎት ያሳየ ሰው ወይም ድርጅት ነው፤

(ሸ) «የውል አስተዳደር» ማለት የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ ከአቅራቢው ወይም ከሚወገድ ንብረት ገዥው ጋር ባሰራው ውል ላይ የተቀመጡ ግዴታዎች በአግባቡ መፈጸማቸውን ለማረጋገጥ የሚከናወኑ

cost of any goods or construction work provided with the service, which is less than the cost of the service;

(D) "Consulting Services" means intellectual services of a consulting nature, such as research, design and supervision, organizing various projects, advising clients, providing training and transferring knowledge, provided by consultants using their professional skills;

(E) "Constructional Work" means any new construction, reconstruction, upgrading, demolition, maintenance or renovation work carried out in relation to a building, road, bridge, dam, port, airport, waterworks, or other infrastructure works, and includes design and construction, construction management, turnkey and similar contracts;

(F) "Bid" means the process of executing a purchase or selling a property from the time the notice of purchase or sale of property is published or called until the winner is identified and signs the contract;

(G) "Bidder" means a person or organization that has been invited to participate in a government procurement or sale of property or that has expressed an interest in participating in a tender;

(H) "Contract Administration" means the act of monitoring and controlling the activities of the government agency to ensure that the obligations set forth in the contract between the supplier or the

የክፍያን፣ በወቅቱ የማስረከብን፣ የውል ማሻሻል፣ የዋጋ ማስተካከያ፣ የጥራትና መጠን ፍተሻን፣ የውል አለመግባባቶችን መፍታትን፣ ውል የማጠናቀቅ እና ሌሎች የውል አፈፃፀም ክትትልና ቁጥጥር ተግባራትን ይጨምራል፤

(ቀ) «የስራ ተቋራጭ» / ኮንትራክተር / ማለት ህጋዊ ከሆነ ተቋም የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ የተሰጠው በወ.ሃ በመንገድ በህንጻ ወይም ህንጻና መንገድ ሥራ ላይ በተቋራጭነት የተመዘገበ ሰው፤ ድርጅት፤ ተቋም ፤ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ወይም ማህበር ማለት ነው፤

(በ) «አሰሪ መስሪያ ቤት» ማለት በተሰጠው ተግባርና ሃላፊነት መሰረት በጸደቀው ንድፍና በጀት የኮንትራክቸን ግዢውን የፈጸመ ባለቤት መስሪያ ቤት ፤ ተቋም ወይም ድርጅት ማለት ሲሆን ለዚህ ደንብ አፈጻጸም የርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት ማለት ነው፤

(ተ) «ሰው» ማለት የተፈጥሮ ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፡፡

፪/ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለፀው የሴትንም ፆታ ያካትታል፡፡

፫.የተፈጻሚነት ወሰን

፩/ ይህ ደንብ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት ከዝግጅት ጀምሮ ግንባታው ተጠናቆ የመጨረሻ ርክክብ እስኪፈጸም ድረስ ላለው አጠቃላይ የግንባታ ስራ፣ የምክር አገልግሎት እና የእቃ ግዥ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

፪/ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው ይህ ደንብ ክልላዊ ፋይዳ ላለውና ከፍተኛ ወጭ ለሚጠይቅ ግንባታ ወይም እቃ ግዥ ላይ

purchaser of the asset being disposed of are properly fulfilled, including payment, timely delivery, contract modification, price adjustment, quality and quantity inspection, resolution of contract disputes, contract completion, and other contract performance;

(I) "Contractor" means a person; organization; institution; private limited liability company or association registered as a contractor for water, road, building or building and road works, who has been issued a qualification certificate by a legal institution;

(J) "Employment Office" means the owner, institution or organization that has carried out the construction procurement in accordance with the approved design and budget with the assigned tasks and responsibilities, and for the purposes of this regulation, it means the head Office of the Chief Executive;

(K) "Person" means a natural or legal person.

2. Anything described in the masculine gender also includes the feminine gender.

3. Scope Of Application

1.This regulation shall apply to the general construction work, consultancy services and procurement of goods by the Amhara National Regional State, Government Head Office from the preparation stage until the completion of construction and final handover

2. Where the Regional Government Council deems it necessary, it may decide to apply this regulation to construction or procurement of goods that have

ተፈጻሚ እንዲሆን ሊወስን ይችላል።

ክፍል ሁለት

ግዥዉን የሚያስፈጽሙ አካላት እና

ኃላፊነት

፩. ግዥዉን የሚያስፈጽሙ አካላት

ክልላዊ ጠቀሜታ ያላቸዉን ልዩ ከፍተኛ ግዥዎችን የሚፈጸሙ አካላት እንደሚቋቋሙ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፩፻፸፱/፪ሺ፫ ዓ/ም አንቀጽ ፵፯ ንዑስ አንቀጽ ፩/ በተደነገገዉ መሠረት የርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት ግንባታ ግዥ የሚፈጽሙ፤ የቴክኒክ ድጋፍና የወሳኔ አስተያየት የሚሰጡ ርዕሰ መስተዳድሩ የሚያቋቁማቸዉና በበላይነት የሚመራቸዉ ኮሚቴዎች ይሆናሉ።

፭. የርዕሰ መስተዳድሩ ተግባርና ኃላፊነቶች

ርዕሰ መስተዳድሩ በጽ/ቤት ግንባታዉ ላይ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች አሉት፦

፩/ ከ3 እስከ 5 አባላት ያሉት የግዥና ሌሎች አስፈላጊ አማካሪ የቴክኒክ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፤

፪/ አማካሪ የቴክኒክ ኮሚቴዎችን ተግባርና ኃላፊነት ለይቶ ያሳወቃል፤ ኮሚቴዎች የሚያቀርቡትን የወሳኔ ሃሳብ በመመርመር የመጨረሻ ወሳኔ ያስተላልፋል፤

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ የተገለጸዉ እንዳለ ሆኖ የግንባታ ስራዎች ግዥዎች በግዥ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 1/2003 ዓ/ም የተገለፁት ቅድመ ሁኔታዎች ሳይጠበቁ ያለምንም የገንዘብ ጣሪያ ከአማካሪ የቴክኒክ ኮሚቴ በሚቀርበዉ ምክረ ሃሳብ መሠረት ከሀገር ውስጥም ሆነ በዓለማዊ ኮሚገኙ

regional significance and require high costs.

Part Two

Procurement Bodies and Their Responsibilities

4. Procurement Executive Bodies

As stipulated in Article 47 Sub-Article (1) of the Amhara National Regional Government Procurement and Property Administration Proclamation No. 179/2011, bodies that shall carry out special high-level procurements of regional importance shall be established. These committees shall be established and led by the Head of Government to carry out procurements for the construction of the Head of Government office; provide technical support and decision-making opinions.

5. Duties and Responsibilities of the Head of Government

The Head of the Government has the following duties and responsibilities in the office building:

1. Establishes procurement and other necessary advisory technical committees consisting of 3 to 5 members;
2. Notice the duties and responsibilities of the advisory technical committees; review the recommendations submitted by the committees and make a final decision;
3. Notwithstanding the provisions of Sub-Article 3 of this Article, the procurement of construction works shall be carried out without any financial ceiling, without observing the conditions set out in the Procurement Implementation Directive No. 1/2011, and

ስራ ተቋራጮች እና አማካሪዎች ጋር ወል እንዲያዝ እንዲሁም እቃ ወይም አገልግሎት እንዲገዛ ይወስናል

፬/ በክልሉ ግዥ መመሪያ ለግዥ ፈጻሚ መ/ቤቶች ከተቀመጠው የለውጥ እና ተጨማሪ የግንባታ ጣሪያ በላይ ሲያጋጥሙ የጥያቄዎችን አግባብነት በመመርመር እንዲሁም ከአማካሪ የቴክኒክ ኮሚቴ በሚያቀርበው የወሳኔ ሃሳብ መሰረት ሲታመንበት ስምምነት እንዲደረግ ይወስናል፤

፭/ ይህ ደንብ ከመወጣቱ በፊት የተፈፀሙ ጅምር ስራዎች ካሉ አግባብነታቸውን መርምሮ ሊያፀድቅ፣ ሊያሻሽል ወይም ተገቢ ነው ያለውን ሊወስን ይችላል፤

፮/ የጽ/ቤቱን ግንባታ በበላይነት የሚመራ የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ይመድባል፤ የፕሮጀክት ስራ አስኪያጁም አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው የፕሮጀክት ጽ/ቤት ሊያደራጅ ይችላል፤

፯/ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የግንባታውን አጠቃላይ ሂደት እየገመገመ ምክረ ሃሳብ የሚያቀርብ አማካሪ ምክር ቤት ሊያቋቁም ይችላል፤

፰/ የጽ/ቤቱን ግንባታ እንቅስቃሴ ድጋፍ ክትትል ያደርጋል አቅጣጫ ያስቀምጣል፡፡

፯. አማካሪ የቴክኒክ ኮሚቴ ጥንቅርና ተግባርና ኃላፊነት

፩/ የጽ/ቤቱ ግንባታ ተጠናቆ ርክክብ እስከሚፈፀም ድረስ ለርዕሰ መስተዳድሩ ልዩ ልዩ የግዥ ተግባራት በወጤታማነት እንዲፈጸም የወሳኔ ሃሳብ የሚያቀርቡ፤

shall be concluded with contractors and consultants from within the country or internationally, and the procurement of goods or services shall be decided upon the recommendations of the Advisory Technical Committee;

4. Where the procurement agencies encounter changes and additional construction costs exceeding the ceiling set by the regional procurement guidelines, they will examine the appropriateness of the requests and decide to make an agreement based on the recommendations of the advisory technical committee.

5. Approve, amend, or determine by examining the appropriateness of any initiatives undertaken prior to the issuance of this regulation ;

6. A project manager shall be assigned to oversee the construction of the office and the project manager may also organize a project office if deemed necessary;

7. Where necessary, an advisory council shall be established to review the overall construction process and make recommendations;

8. Provides support, supervision, and direction to the office's construction activities.

6. Composition, Duties and Responsibilities of the Advisory Technical Committee

1. Select and organize various advisory technical committees to provide recommendations to the Head of Government for the effective implementation of

የግንባታ ሂደቱን በመከታተል የወሳኔ ሃሳብ የሚያቀርቡ የተለያዩ አማካሪ የቴክኒክ ኮሚቴዎች ከሚከተሉት ተቋማት አግባብነት ካላዉ የስራ ዘርፍ ባለሙያዎችን መርጦ ሊያደራጅ ይችላል፡-

- (ሀ) ክርዕስ መስተዳድር ጽ/ቤት፤
- (ለ) ከክልሉ ገንዘብ ቢሮ እና በዚሁ ቢሮ የማዕቀፍና አለማቀፍ ግዥ ዳይሬክቶሬት፤
- (ሐ) ከክልሉ ከተሞችና መሠረተ-ልማት ቢሮ፤
- (መ) የክልሉ ፍትሕ ቢሮ፤
- (ሠ) ከክልሉ የልህቀት ማዕከል፡፡

፪/የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩/ ላይ የተደነገገዉ ቢኖርም ርዕሰ መስተዳድሩ ከሌሎች መ/ቤቶች ወይም ባለሙያዎች ኮሚቴዎችን ሊያደራጅ፤ አስገዳጅ ሁኔታ ሲያጋጥም ወይም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከኮሚቴ አባላት ውስጥ በሌላ ሊተካ ይችላል፡፡

፮. የቴክኒክ ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት

፩/ ለርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት ግንባታ አፈጻጸም ጨረታ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በማይገኝበት ጊዜ ግዥዎች ያለጨረታ እንዲካሄዱ የወሳኔ ሀሳብ በማቅረብ ማስወሰን፤

፪/ በግንባታ ሂደቱ የርዕሰ መስተዳድሩን ወሳኔ የሚጠይቁ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ የተደራጀ የወሳኔ ሃሳብ ማቅረብ፤ ሲወሰንም አፈጻጸሙን መከታተል፤

፫/ በርዕሰ መስተዳድሩ ተለይተዉ የሚሰጡ ሌሎች

various procurement activities, monitor the construction process, and provide recommendations until the construction of the office is completed and handed over, from the following institutions with their relevant fields;

- a) From the Head of Government Office,
- b) From the Regional Finance Bureau and the Directorate of Framework and International Procurement within the same Bureau ,
- c) From the Regional Cities and Infrastructure Development Bureau,
- d) Regional Justice Bureau,
- e) From the regional Center of Excellence.

2. Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this article, the Head of the Government shall organize committees from other departments or experts; in case of compelling circumstances or when deemed necessary, he shall replace one of the committee members with another.

7. Duties and Responsibilities of the Technical Committee

- 1. Propose a resolution to conduct procurements without bidding when it is not necessary to issue a bid for the construction of the Head of Government Office;
- 2. Presenting an organized proposal for a decision when issues arise during the construction process that require the decision of the Head of Government; and monitoring its implementation once a decision has been made;
- 3. Performing other related tasks and providing technical support assigned by the Head of

ተዛማጅ ተግባራትን ማከናወን፤ የቴክኒክ ድጋፍ መስጠት።

፰.የርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት ተግባርና ኃላፊነት፤

፩/ ከቴክኒክ ኮሚቴዎች ጋር በመነጋገር ርዕሰ መስተዳድሩ በሚሰጡት አቅጣጫ መነሻነት የርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት የግዥ ወሎችን ይዋዋላል፤

፪/ የግንባታውን መረጃ አደራጅቶ ይይዛል፤

፫/ ከአማካሪው በሚቀርብለት የግንባታ ምዕራፍ ማረጋገጫ መሠረት ክፍያ ይፈጽማል፤

፬/ ከርዕሰ መስተዳድሩ ተለይተው የሚሰጡ ሌሎች ተያያዥ ተግባራትን ያከናውናል።

ክፍል ሶስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፱.የርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት ግንባታ አስፈጻሚ አደረጃጀት

ርዕሰ መስተዳድሩ ለግንባታው አፈጻጸም አስፈላጊ የሆኑ አደረጃጀቶችን እንደሁኔታው ሊያቋቁም፣ ሊለወጥ እና ሊያሻሽል ይችላል።

፲. ደንብ ስለማሻሻልና መመሪያ ስለማውጣት ስልጣን

፩/ ይህን ደንብ የማሻሻል ስልጣን የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤቱ ይሆናል።

፪/ የክልሉ ገንዘብ ቢሮ ለዚህ ደንብ ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

፲፩.ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች

ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣መመሪያ ወይም አሠራር በዚህ ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

Government.

8.Duties and Responsibilities of Head Government Office

1. Conclude procurement contracts based on the directions given by the Head of Government in consultation with the Technical Committees;

2. Organizes and maintains construction information;

3. Payment shall be made based on the construction phase confirmation provided by the consultant;

4. Performs other related duties assigned by the Head of Government.

Part Three

Miscellaneous Provisions

9. Organization of Head of Government Office Construction Executive

The Head of Government shall establish, modify, and improve the necessary structures for the implementation of the construction, as the case may be.

10. Power to Amend Regulations and Issue Directives

1) The power to amend this regulation shall be vested in the Regional Government Council.

2) The Regional Finance Bureau shall issue detailed implementation directives for this regulation.

11. Inapplicable Laws

Any rule, regulation or practice that is inconsistent with this rule shall not apply to matters covered by this rule.

፲፪. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

፩/ ይህ ደንብ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ከጸደቀበት ታህሳስ ፲ ቀን ፪ሺ፲፯ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩/ የተደነገገው ቢኖርም ይህ ደንብ ከመውጣቱ በፊት የተፈፀሙ ጀምሮ ስራዎች ካሉ ርዕሰ መስተዳድሩ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ /፭/ በተመለከተው መሠረት ሊወሰን ይችላል።

ባሕር ዳር

ታህሳስ ፲ ቀን ፪ሺ፲፯ ዓ/ም

አረጋ ከበደ

የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት

ርዕሰ መስተዳድር

12. Effective Date

1) This regulation shall come into force on 19th December, 2024, upon its approval by the Regional Government Council.

2) Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this article, if there are any initial works carried out before the issuance of this regulation, the Head of Government may decide in accordance with the provisions of sub-article (5) of article 5 of this regulation.

Done at Bahir Dar

This 19th Day of December , 2024

Arega Kebede

**Head of Government of The Amhara National
Regional State**